

የሱ የሱ ምን አለኝ ኢያሱ

ይህ እንደ አርእስትነት ከላይ የሰፈረው አባባል የተነገረው የወቅቱ አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ልጅ ኢያሱን ገልጠው ስልጣናቸውን ከተቆናጠጡ በኋላ በስራቸው ያልተደሰቱ፤ ሊመጣ ይችላል የተባለው ለውጥ ባለመምጣቱ ቅር በተሰኙ ቡድኖች የተባለ ነው።

ዛሬ ጽሁፌ ከላይ ስለተጠቀሱት ባለስልጣናት ሳይሆን ፤ ፕሬዝዳንት ሃይለማርያምን ለመተካት ስለተሾሙት ስለ ዶ/ር አቢይ አህመድ ነው።

እኚህ ሰው በብዙ መልኩ ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንትነት ብዙዎቻችን የምንመኘውን ቅድመ ሁኔታ በአብዛኛው ያሟሉ ግለሰብ ናቸው

፩: ከወያኔ ጋር አለመግባባቱ በተጋጋለበት ሰአት ቋሚ የኢህድግ አባል ሆነው ሳለ ባለፉት 26 አመታት የምንናፍቀውን **ኢትዮጵያዊነትን** ከድርጅት አቻቸው ከአቶ ለማ መገርሳ ጋር በመሆን መስበካቸው፤ {ልብ ይበሉ የኢህድግ አለቆች ሲሰብኩ የነበረው ኢትዮጵያ ያላት የ100 አመት ታሪክ ነው፤ ባንዲራው ጨርቅ ነው...ላሊበላ ለወላይታ ምኑ ነው ...አማራና አርቶዶክስ አክርካሪው ተመቷል፤ ወዘተ} ታዲያ የዚህ ድርጅት ቋሚ አባል ከሆነ ሰው በቅንፍ ከተቀመጠው ፍጹም ተቃራኒውን ነበር የነገሩን

፪: ትውልዳቸው ከአሮሞው ሕብረተሰብ፤ ሃይማኖታቸው ባንድ ወገን እስልምና (በአባታቸው) በሌላ ወገን አርቶዶክስ (በእናታቸው) በግል ፕሮቴስታንት መሆኑ {በድጋሚ ልብ ይበሉ ኢህድግ ሲሰብኩ የነበረው አሮሞ ሊገነጠል ነው፤ በእስልምናና በክርስትና መሃል በተደጋጋሚ እሳት ሲለኩስ የነበረ ድርጅት ነው፤ ሕገ መንግስቱም ላይ እስከመገንጠል የሚፈቅድ ነው ኤርትራን ለማስገንጠልና ሌላውን ለማስፈራራት የተተከለ አንቀጽ፤ የአገሪቱን ወደብ አያስፈልጋትም ያለ፤ ከድንበር እየቆረጠ ለጎረቤት አገር የሚያድል...} እኚህ ሰው ግን አሁንም አመለካከታቸው በቅንፍ ከተቀመጠው ውጭ ነው፤ ሕልማቸው አይደለም ወደብ ሊያሳጣን ምስራቅ አፍሪካን እስከማሰባሰብም ይሄዳል፤ አሮሞ አላማው ለመገንጠል ነው የሚሉትንም ያረጋጋል- አሮሞና ኢትዮጵያዊነት ተነጣጥለው አይታዩም የሚሉ ናቸው።

፫: ዶ/ር አቢይ ለአገሪቱ መሪነት በተካሄደውን ምርጫ በሚገርም ሁኔታ አሸንፈው የወጡ ናቸው፤ { ልብ ይበሉ የወያኔ ታማኝ ታዛዥ አቶ ደመቀ መኮንን እራሳቸውን ከምርጫ ማግለላቸውና ብእዴን ዶ/ር አቢይን መምረጡ የሚደንቅ ነው} እውነትም ምርጫው በሃቅ የተካሄደ ከሆነ የለውጥ ጮራ ሊኖር ይችላል

፬: ዶ/ር አቢይ ወያኔን ከማናችንም በላይ በቅጡ ያውቁታል፤ በመከላከያ እስከኮረኔልነት የደረሱ፤ የወያኔ የስለላውንም ክፍል በከፍተኛ ባለስልጣንነት የመሩ በመሆናቸው ሊያጋጥማቸው የሚችሉትን ነገሮች የመገምገም አቅምም ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለኝ፤ ቁልፍ በታዎችም ላይ ታማኞች ሊኖሯቸው ይችላሉ

በግል እምነቴ እስከዛሬ ኢህድግ የሚባል ድርጅት ስለመኖሩ ከሚጠራጠሩት ዋናው ነኝ፤ ይህን ማለቱ ባለፉት 26አመታት ፈላጭ ቆራጩ ብቸኛው ሕዋሃት ለመሆኑ ብዙ ማሳመኛዎችን መደርደር አያስፈልገኝም፤ እንኳን የሚጽፍ የሚያነብ ምንም ፖለቲካዊ ፍላጎት የሌለው ኑሮውን ብቻ የሚኖር ሰው ይህንን ለመታዘብ በ24 ሰአት ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይታ በቂ መረጃዎችን ሊያሰባሰብ ይችላል፤ ቤቱ፣ ንግዱ፣ ሃብቱ፣ ስልጣኑ ሽረ ምኑ ቅጡ ሁሉ በጃቸው በደጃቸው ነው፤ አሁንም ነው፤ የአማራው፣ የአሮሞው፣ የደቡብና የሌሎችም ድርጅቶች ኢህድግ ውስጥ መኖር የሕዋሃትን ስራ ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት እንጂ የመወሰን አቅም እንዳልነበራቸው ሁላችንም የምናውቀው ሐቅ ነው፤ ለዚህም ነው ነጋሶ ጊዳዳም ሆኑ ሃይለማርያም ከእንግዳ ተቀባይነት ያለፈ ስልጣን ያልነበራቸው።

አሁን ወደ ዶ/ር አቢይ አሕመድ ስንመለስ፡ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሰበኩንን፣ አብሮ ስለመኖር ጠቀሜታ የነገሩንን፣የነሳ ክፍፍል አደገኛነት ያስተማሩትን ፣ ስለ ሙስና የባለስልጣናት መዘፈቅ የተነተኑትን ሁሉ እርሳቸው ስልጣኑን ሲረከቡ ፍላጎታቸውን እውን ለማድረግ ምን ያህል አቅም አላቸው? ኢህድግስ ከሕዋሃት የበላይነት የመላቀቅ አቅም አለው

ወይ ? በተባራራ እንደሚሰማው ሕዋሃት የ ዶ/ር አቢይን መሪነት ቢቀበልም ቁልፍ በታዎችን መከላከያ፣ የስለላ መውቅሩን፣ የውጭ ግኑኝነትና ፋይናንስን ሙሉ በሙሉ በሕዋሃት ስር እንዲሆን ከማድረጉም ሌላ የዶ/ር አቢይን አቅም መከላከያን አስመልክቶ ሊገድብ እንደሚችል ግምቶች አሉ።

ታዲያ ዶ/ር አቢይ የሕዝብ ድጋፍ ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለኝ ከላይ እንደጠቀስኩት አቋማቸው ኢትዮጵያዊ በመሆኑ፤ ድርጅታቸው አለ፤ ብእዴን አለ፤ ደቡቡም በአቶ ሸፈራው ሸጉጤ አባባል መሰረት እንደሚደግፋቸው ነው ይህ ማለት ሕዋሃትን ከፈላጭ ቆራጭነት ያወርደዋል ማለት ነው ፤(ዴሞክራሲው ከሰራ) ወይስ ወያኔ እኚህን ሰው ሕጋዊ ሽፋን አድርጎ እንደበፊቱ ፈለጭ ቆራጭ ሆኖ ይቀጥላል?

ስለዚህም እኚህ አዲስ መሪ ታማኝነታቸው ለሕዝብ ከሆነ ስልጣናቸውን እንደተቆናጠጡ ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል፤

ሀ. የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ፤ በቅርቡ የተፈቱት እንኳን በድጋሚ ታስረዋል፤ ሕዝባችን የሚመኘው ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው የሚታሰሩበት፤ የሚገረፉበት፤ ያለ አድራሻ የሚሰወሩበት ጊዜ ማክተም አለበት ነው

ለ. በአሮሞና በ አማራ ክልል ያሉትን ግጭቶች በአስቸኳይ መፍትሄ ማፈላለግ

ሐ. በአስቸኳይ አዋጅ ሰብብ ሕዋሃት የዘረጋውን ወታደራዊ አገዛዝ በአስቸኳይ ማንሳት

መ. በሰላማዊ መንገድ ኢሃድግ ለሽግግር መንግስት ስልጣኑን የሚያስረክብበትን ሁኔታ ማመቻቸት

ሰ. ከመከላከያ ጀምሮ አገሪቱ ውስጥ ባሉ ትላልቅ ድርጅቶች የስልጣን ክፍፍሉን (ከትግራይ የበላይነት አላቆ) ለሁሉም የአገሪቱ ነዋሪዎች እውቀትን የሰራ ልምንድን መሰረት ባደረገ መልኩ ስልጣኑን ማከፋፈል፤ ከአንድ የነሳ የበላይነት ማላቀቅ

እነዚህን ጉዳዮች የማድረግ አቅሙን ካገኙ እውነትም የለውጥ ጭላንጭል አበራ ማለት እንችላለን፤

ካሁኑ ብዙ ሐሜታዎች አሉ፤ በኔ አመለካከት ግን ጊዜና እድል ልንሰጣቸው ይገባል፤ ቀላል ሃላፊነት አይደለም፤ ሕዋሃት አሁንም ጠንካራ ወታደራዊ ቡድን አለው፤ ኤኮኖሚውንም ሙሉ በሙሉ ማለት በሚያስችል መልኩ ተቆጣጥረውታል

(ኤፈርትና መሰሎቹ)፤ የሰላላ መዋቅሩ በእጃቸው ነው፤ ለጀር የሚሰቀጥጡ ወንጀሎችን የፈጸሙም በመሆናቸው ስልጣን መልቀቁ ብዙ የሚያስጠይቁን ነገሮችን ያመጣል የሚል እምነትም ስለአላቸው (ትክክልም ነው) ፍራቻም አለባቸው፤ እንዚህን ነግሮች ሁሉ ግምት ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል ፤

ወደ ተነሳሁበት አርእስት ስመለስ ያኔ የሱ የሱ ምን አለኝ አያሱ እንደተባለው፤ እኛም እኛም ምን አለን ሓይለማርያም እንዳንል፤ ሕልምን ለመተግበር የሚያስችል ስልጣን ካልሆነ በዚህ ሁኔታ መሰራት አልችልም ብለው ስልጣኑን አስረክበዋቸው ካመንዎ ከተከተልዎ ሕዝብ ጋር ትግልዎን ሊቀጥሉ ይገባል።

የኢትዮጵያ ጠላቶች እንጂ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውነት አይጠፉም

ሰላሙን ያምጣልን

ዶ/ር ካሳሁን ቢጋሻው

Kasbeg@gmail.com